



የኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ

ፌዴራል ነጋሪት ጋዜጣ

FEDERAL NEGARIT GAZETA

OF THE FEDERAL DEMOCRATIC REPUBLIC OF ETHIOPIA

አሥራአንድኛ ዓመት ቁጥር 10
እዲስ አበባ ጥር ፳፭ ቀን 10ኛ ፲፱፻፺፮ ዓ.ም.

በኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ
የሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ጠባቂነት የወጣ

11th Year No.19
ADDIS ABABA 2nd February, 2005

ግውጫ

CONTENTS

አዋጅ ቁጥር ፬፻፴፬/10ኛ ፲፱፻፺፮ ዓ.ም.

Proclamation No. 434/2005

የተሻሻለው የጸረ ሙስና ልዩ የሥነ ሥርዓትና የማስረጃ ህግ የወጣ
አዋጅ... ገጽ. ፫፲፫

Revised Anti-Corruption Special Procedure and Rules of
Evidence proclamation ..Page 3013

አዋጅ ቁጥር ፬፻፴፬/10ኛ ፲፱፻፺፮

PROCLAMATION NO. 434/2005

የተሻሻለው የጸረ ሙስና ልዩ የሥነ ሥርዓትና የማስረጃ ህግ
አዋጅ

THE REVISED PROCLAMATION TO PROVIDE FOR
SPECIAL PROCEDURE AND RULES OF EVIDENCE
ON ANTI-CORRUPTION

የሙስና ወንጀል ትርጉምን፣ የክስ ሂደትና የማስረጃ
ድንጋጌዎችን ከወንጀል ህጉ ጋር በተጣጣመ መልኩ ማሻሻልና
መደንገግ በማስፈለጉ፤

WHEREAS, it has become necessary to amend and
regulate the definition of corruption, the procedural and
evidential provisions related with the investigation and
prosecution of corruption offences in accordance with the
penal code;

በሙስና ወንጀል ተጠርጥረው የተያዙ ወይም የተከሰሱ
ሰዎች በዋስትና ስለሚለቀቁበት ሁኔታ ዝርዝር ድንጋጌ
መደንገግ በማስፈለጉ፤

WHEREAS,; it has become necessary to regulate
on the right to bail of persons arrested for or accused of
corruption offences;

በሙስና ወንጀል የተጠረጠሩ ሰዎችን ንብረት ስለማገድ፣
ስለማስተዳደርና ስለመውረስ የተመለከቱትን ድንጋጌዎች
ማሻሻል በማስፈለጉ፤

WHEREAS, it has become necessary to amend the
provisions on restraining, administering and confiscation
of properties of persons accused of corruption offences;

የጸረ ሙስና ልዩ ስነስርዓትና የማስረጃ ህግ ድንጋጌዎችን
ከሌሎች ህጎች ጋር በተጣጣመ ሁኔታ ማስተካከልና ማሻሻል
በማስፈለጉ፤

WHEREAS, it has become necessary to amend and
revise the provisions of the Anti-Corruption Special
Procedure and Rules of Evidence Proclamation in
conformity with other laws;

በኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ ህግ
መንግስት አንቀጽ ፶፭/፩/ መሰረት የሚከተለው ታውጇል፡፡

NOW, THEREFORE, in accordance with article 55(1)
of the Constitution of the Federal Democratic Republic of
Ethiopia, it is hereby proclaimed as follows:

ያንዱ ዋጋ 6.40
Unit Price

ነጋሪት ጋዜጣ ፖ.ሣ.ቁ ፱ ሺ ፩
Negarit G. P.O.Box 80001

**ክፍል አንድ
ጠ ቅ ፻ ፻**

፩. አጭር ርዕስ

ይህ አዋጅ «የተሻሻለው የጸረ ሙስና ልዩ የሥነ ሥርዓትና የማስረጃ ህግ አዋጅ ቁጥር ፬፻፴፬/፲፱፻፺፮ ተብሎ ሊጠቀስ ይችላል።

፪. ትርጓሜ

የቃሉ አገባብ ሌላ ትርጉም የሚያሰጠው ካልሆነ በስተቀር በዚህ አዋጅ ውስጥ፤

፩/ «የሙስና ወንጀል» ማለት በኢ.ፌ.ዴ.ሪ የወንጀል ሕግ የተመለከቱት የሙስና ወንጀሎች ናቸው።

፪/ «በሙስና ወንጀል የተገኘ ንብረት» ማለት በተከሰሽ ባለቤትነት ወይም ይዞታ ስር የሚገኝ በቀጥታም ሆነ በተዘዋዋሪ መንገድ በሙስና በወንጀል የተገኘ ንብረት ወይም ገንዘብ ሲሆን ወንጀሉ ከተፈጸመ በኋላ በቀጥታም ሆነ በእጅ አዙር ከተከሰሱ በስጦታ የተሰጠ በአደራ የተቀመጠ እና የተሸሸገ፣ ማናቸውም በወንጀል የተገኘ ንብረትን ወይም ገንዘብን ይጨምራል።

፫/ «አገባብ ያለው አካል» ማለት የሙስና ወንጀልን ለመመርመር እና/ ወይም ለመክሰስ ሥልጣን የተሰጠው አካል ነው።

፬/ «የእግድ ትእዛዝ» ማለት ተከሰሽ በንብረቱ ላይ ያለውን መብት እንዳይጠቀምበት የሚከለክል ትእዛዝ ሲሆን በማናቸውም መንገድ ለሌላ ሰው ማስተላለፍን የመጠ ቀም መብት መስጠትንና ማስወገድን ይጨምራል።

፭/ «ሰው» ማለት ማናቸውም የተፈጥሮ ሰው ወይም በህግ የሰውነት መብት የተሰጠው አካል ነው።

፮. የአዋጁ የተፈጻሚነት ወሰን

ይህ አዋጅ በፌዴራልና በክልል ሥልጣን ስር በሚወድቁ የሙስና ወንጀሎች የምርመራና የክስ ሂደት ተፈጻሚ ይሆናል።

**ክፍል ሁለት
ስለዋስትና የፍርድ ቤት ስልጣን**

፬. በሙስና ወንጀል ተጠርጥረው ስለተያዙ ሰዎች በዋስትና የመፈታት መብት

፩/ በሙስና ወንጀል የተያዘ ሰው በዋስትና እንዲለቀቅ ለፍርድ ቤት ማመልከት ይችላል። ሆኖም የተከሰሰበት ወንጀል ከአስር አመት በላይ ሊያስቀጣ የሚችል ከሆነ በዋስትና መልቀቅ አይቻልም።

**Section One
General**

1. Short Title

This Proclamation may be cited as the " Revised Anti-Corruption Special Procedure and Rules of Evidence Proclamation no.434/2005.

2. Definitions

In this Proclamation:

- 1/ "Corruption offences" means corruption offences provided in the FDRE penal code.
- 2/ "Property acquired by the commission of corruption offence" means any property which the offender owns or possesses directly or indirectly as a result of the commission of the corruption offence, and includes any such property or money which has been donated directly or indirectly by the offender, put under someone's custody or hidden somewhere;
- 3/ "Appropriate Organ" means an organ which is empowered to investigate and/or prosecute corruption offences;
- 4/ "Restraining order" means an order which prohibits the offender from dealing with certain property and includes the right to transfer, use and destroy the property in any manner;
- 5/ "Person" means any natural or juridical person.

3. Scope of Application of the Proclamation

This Proclamation shall be applicable to corruption cases falling under the Federal and Regional jurisdictions.

**Section Two
Bail and Jurisdiction**

4. The Right to Bail of Arrested Persons on Corruption Offences.

- 1/ An arrested person for a corruption offence may apply to court to be released on bail. An arrested person charged with a corruption offence punishable for more than 10 years may not be released on bail.

፪/ በሙስና ወንጀል ተጠርጥሮ የተያዘ ሰውን መርግሪው ከዚህ በታች በተመለከቱት ሁኔታዎች የዋስትና ወረቀት በማስፈርም ወይም መያዣ በማስያዝ ሊለቀው ይችላል፡-

ሀ/ ተፈጻሚ የተባለው ወንጀል ለመፈጸሙ የሚያጠራጥር ከሆነ፣ ወይም

ለ/ የተያዘው ሰው ወንጀሉን ለመፈጸሙ የሚያጠራጥር ከሆነ፣ ወይም

ሐ/ ተፈጻሚ የተባለው ወንጀል በጽኑ እስራት የማያስቀጣ ከሆነ

፫/ በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ ፪ መሰረት በዋስትና ወረቀት ያልተለቀቀ ተከላሽ በዋስትና ወረቀት እንዲለቀቅ ፍርድ ቤትን ለመጠየቅ ይችላል፡፡

፬/ በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ ፩ የተደነገገው እንደተጠበቀ ሆኖ፣ በተከላሹ ወይም በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ ፫ መሠረት በተጠርጣሪው የሚቀርበውን በዋስትና ወረቀት የመለቀቅ ጥያቄን ፍርድ ቤቱ ከዚህ በታች በተመለከቱት ሁኔታዎች መፍቀድ አይችልም፡፡

ሀ. ተጠርጣሪው ወይም ተከላሹ በዋስትና ቢለቀቅ ይጠፋል ተብሎ የሚገመት ሲሆን ወይም፣

ለ. ተጠርጣሪው ወይም ተከላሹ በዋስትና ቢለቀቅ ማስረጃዎችን ያጠፋል ወይም ሌላ ወንጀል ይፈጽማል ተብሎ ሲገመት፣

፭. የዋስትና መብትን በማክበር ወይም በመከላከል በሚሰጥ ውሳኔ ላይ ስለሚቀርብ ደግሳኝ

፩/ በዚህ አዋጅ በአንቀጽ ፬ በተመለከተው መሰረት ፍርድ ቤት ዋስትናን በሚመለከት በሚሰጠው ትእዛዝ ላይ ደግሳኝ ማቅረብ ይቻላል፡፡

፪/ ደግሳኝ የቀረበው በዋስትና መለቀቁን ወይም የዋስትና ገንዘብ መጠኑን በመቃወም ከሆነ ጉዳዩ በደግሳኝ ታይቶ እስኪወሰን ድረስ የስር ፍርድ ቤት ውሳኔው ሳይፈጸም ይቆያል፡፡

፫/ ፍርድ ቤቱ በሙስና ወንጀል የተጠራጠረው ወይም የተከሰሰው ሰው በዋስትና እንዲለቀቅ የወሰነ እንደሆነ ፍርድ ቤቱ ደግሳኝ መጠየቁ የሚያስረዳ የጽሑፍ ማስረጃ ከደግሳኝ ሰሚው ፍ/ቤት ለማምጣት አግባብ ነው ብሎ በሚወስነው ጊዜ ውስጥ መርግሪው ወይም አቃቤ ህጉ ማስረጃውን ካላመጣ በቀር አስፈላጊው ስነስርዓት ተሟልቶ ተጠርጣሪው ወይም ተከላሹ እንዲለቀቅ በውሳኔው ላይ መግለጽ አለበት፡፡

2/ The investigator may release, on bail, with or without surety, a person arrested for corruption offenses where;

a) it is doubtful that the offence complained of has been committed, or

b) it is doubtful that the arrested person has committed the offence complained of, or

c/ the offence for which the person arrested is not punishable with rigorous imprisonment.

3/ An arrested person who is not released according to sub article 2 of this Article may apply to court to be released on bail.

4/ Without prejudice to the provision in sub article 1 of this Article, the court may not allow an application to be released on bail of the accused or the suspect as per sub-article 3 of this article, where;

a) the suspect or the accused, if released on bail, is likely to abscond

b) the suspect or the accused, if released on bail, is likely to tamper with evidence or commit other offences.

5. Right of Appeal

1/ Any one aggrieved by the decision of the lower court on the issue of bail has the right of appeal in accordance of Article 4.

2/ Where an appeal is taken objecting the decision granting bail or the amount of bail, the decision of the lower court shall stay from being executed.

3/ Where the court decides to release the suspect or the accused on bail, it shall state in its decision that the suspect or the accused be released upon completion of the necessary formalities within such reasonable time as it deems necessary unless the investigator or prosecutor produces evidence showing it has lodged an appeal against it in the appellate court.

፮. የመንቀሳቀስ መብትን ስለመገደብ

ፍርድ ቤቱ በዚህ አዋጅ በአንቀጽ ፬ ወይም ፭ በተመለከተው መሰረት የዋስትና መብቱ በተከበረለት ሰው ላይ ከዚህ በታች ከተመለከቱት አንዱን ወይም ከአንድ በላይ ትእዛዞች ሊሰጥ ይችላል፡፡

- ሀ/ ከተወሰነ ክልል ውጭ እንዳይንቀሳቀስ፤
- ለ/ ማስረጃ ሊያጠፋ በሚችልባቸው የተወሰኑ ቦታዎች እንዳይደርስ፤
- ሐ/ በተወሰነ የጊዜ ገደብ ውስጥ አግባብ ላለው የምርመራ አካል ሪፖርት እንዲያደርግ፤
- መ/ ወደውጭ አገር እንዳይወጣ

፯. የሙስና ወንጀሎችን የማየት ስልጣን ስላለው ፍርድ ቤት

- 1/ አግባብ ባለው ህግ መሠረት በፌዴራል ጠቅላይ ፍርድ ቤት የመጀመሪያ ደረጃ የዳኝነት ሥልጣን እንዲታዩ የተደነገጉት እንደተጠበቁ ሆነው ሌሎች በፌዴራል መንግሥት ሥር የሚወድቁ የሙስና ወንጀሎችን በሚመለከት የፌዴራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት የመጀመሪያ ደረጃ የዳኝነት ሥልጣን አለው፤
- 2/ አግባብ ባለው ሕግ መሠረት በክልል ጠቅላይ ፍርድ ቤት የመጀመሪያ ደረጃ የዳኝነት ሥልጣን እንዲታዩ የተደነገጉት ክሶች እንደተጠበቁ ሆነው ሌሎች በክልል መንግሥት ሥር የሚወድቁ የሙስና ወንጀሎችን በሚመለከት የክልል ከፍተኛ ፍርድ ቤት የመጀመሪያ ደረጃ የዳኝነት ስልጣን አለው፤
- 3/ ከአዲስ አበባ እና ከድሬዳዋ አስተዳደሮች ጋር በተያያዘ የሚፈጸሙ የሙስና ወንጀሎችን በመጀመሪያ ደረጃ የማየት ሥልጣን እንደሁኔታው አግባብ ባለው የፌዴራል ፍርድ ቤት የሚካሄድ ይሆናል፤
- 4/ ከሙስና ወንጀል ጋር በተያያዘ የሚነሱ የመያዝ፣ የብርብራ፣ የቀነ ቀጠሮ፣ በማረፊያ ቤት የማቆየት፣ የዋስትና፣ የእግድ እንዲሁም ከምርመራ ጋር የተያያዙ ሌሎች ተመሳሳይ ጉዳዮች የሚታዩት የሙስና ወንጀሉን ክስ ለማየት ሥልጣን በተሰጠው ፍርድ ቤት ይሆናል፡፡

**ክፍል ሶስት
ሰለጸገድ**

፰. መርህ

፩/ የዚህ አዋጅ አንቀጽ ፲ እንደተጠበቀ ሆኖ ፍርድ ቤት በሙስና ወንጀል የተገኘ ማናቸውንም ንብረት ለማገድ ይችላል፡፡

6. Injunction on the Right of Movement

Where the suspect is released on bail, the court may order the following cautionary measures alternatively or cumulatively as per Article 4 or 5;

- a) restrict the movement of the suspect in a limited region or place;
- b) prohibit the suspect from reaching places where he might tamper with evidence;
- c) instruct the suspect to report to the relevant authority within a prescribed time;
- d) prohibit the suspect from going abroad.

7. Jurisdiction

- 1/ The Federal High Court shall have first instance jurisdiction over corruption offences falling under the Jurisdiction of the Federal Government other than those cases for which the Federal Supreme Court has first instance jurisdiction in accordance with the relevant law.
- 2/ A Regional High Court shall have first instance jurisdiction over corruption offences falling under the jurisdiction of the Regional Government other than those cases for which the Regional Supreme Court has first instance jurisdiction in accordance with the relevant law.
- 3/ Corruption offences committed in connection with the Addis Ababa or Dire Dawa administration shall be that of the appropriate Federal court as the case may be.
- 4/ Matters related with arrest, search, remand, bail, restraining order or any other related matter with investigation of corruption offences shall be made to the court which has jurisdiction to hear cases of corruption offences.

**Section Three
Restraining**

8. Principle

1/ Without prejudice to article 10 of this Proclamation, a court may issue a restraining order against any property acquired by the commission of corruption offence.

፪/ መርማሪ ወይም ዐቃቤ ህግ በሙስና ወንጀል የተገኘ ንብረት እንዲታገድ በቃለ መሀላ በተደገፈ መረጃ ለፍርድ ቤት ማመልከት ይችላል።

፫/ ለእግድ የሚቀርብ ማመልከቻ የወንጀል ክስ ከተመሰረተ በኋላ ወይም የወንጀል ክስ ከመመስረቱ በፊት ሊቀርብ ይችላል።

፬. ሌሎች ንብረቶች ስለሚታገዱበት ሁኔታ

፩/ በሙስና ወንጀል የተገኘ ለመሆኑ መረጃ ባይቀርብም ምርመራ በተጀመረበት ወይም ክስ በቀረበበት የሙስና ወንጀል ተከላኸ ያገኘው የማይገባ ጥቅም ወይም ያደረሰው ጉዳት ለመኖሩ በቃለ መሀላ ሲረጋገጥ በወንጀሉ ተገኘ ከተባለው የማይገባ ጥቅም ወይም ደረሰ ተብሎ ከሚገመተው ጉዳት ጋር ተመጣጣኝ የሆነ በተከላኸ ስም በባንክ የተቀመጠ ገንዘብ ወይም ንብረት ወይም በተከላኸ ስም ያለ ንብረት እንዳይሸጥ፣ እንዳይለወጥ፣ እንዳይተላለፍ ታግዶ እንዲቆይ በመርማሪ ወይም በአቃቤ ህግ አቤቱታ ሲቀርብ ፍርድ ቤት የእግድ ትእዛዝ ሊሰጥ ይችላል።

፪/ በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ ፩ መሰረት በሚሰጥ የእግድ ትእዛዝ ተጠርጣሪው በታገደው ንብረቱ የመጠቀም መብት አይነካም።

፲. ስለማይታገዱ ንብረቶች

ለተከላኸ የእለት ኑሮ አስፈላጊ የሆኑ ንብረቶች በአንቀጽ ፰ በተመለከተው መሰረት የእግድ ትእዛዝ አያርፍባቸውም፣ የእግድ ትእዛዝ ከማያርፍባቸው ውስጥ በተለይ የሚከተሉት ይገኙበታል፣

፩/ ለተከላኸና ለቤተሰቡ የዕለት አገልግሎት የሚጠቅሙ ልብሶች፣ የምግብ ማብሰያ የሆኑ የቤት ቁሳቁስ፣ የመኝታ አልጋ፣ የአልጋ ልብሶችና የብርድ ልብሶች፣

፪/ ለራሱና ለቤተሰቡ ለዕለት ኑሮ ጠቃሚ የሚሆን ከሶስት ወር ያልበለጠ ስንቅ፣

፫/ የተከላኸንና የቤተሰቡን የእለት ኑሮ ለማሟላት የሚያገለግሉ ቀላል መሳሪያዎች፣

፬/ ተከላኸና ቤተሰቡ የሚተዳደሩበት ሌላ ንብረት የሌላቸው ሲሆንና የሚተዳደሩት ከታገደው ንብረት ከሚገኝ ገቢ ከሆነ መሰረታዊ ፍላጎትን ለማሟላት ለተከላኸና ለቤተሰቡ ፍርድ ቤቱ በቂ ነው ብሎ የሚገምተውን ያህል ገቢ፣

2/ An investigator or a prosecutor may, supported by an affidavit, apply to the court for a restraining order against any property acquired by the commission of corruption offence.

3/ An application for a restraining order may be made before or after the institution of a criminal proceeding.

9. Conditions for Restraining Other Properties

1/ Notwithstanding that there is no evidence that the property is acquired as a result of the corruption offence, where an investigator or prosecutor made an application for a restraining order supported by an affidavit indicating that the suspect is enriched or others suffered as a result of the corruption offence being investigated or charged, the court may give a restraining order prohibiting the sale, assignment and/or transfer of any money deposited in any bank in the name of the suspect or any other property of the suspect proportionate to the amount of enrichment by the suspect or injury suffered by others.

2/ Unless it is impossible to execute, the restraining order given according to sub article 1 of this Article may not affect the right to use of the suspect.

10. Property not Subjected to Restraining Order

Properties that are necessary for the accused to earn his livelihood may not be subject to restraining order. It shall, in particular, include the following:

1/ The necessary wearing-apparel, cooking vessels, bed and bedding of the suspect/accused and his family;

2/ Such amount of money or property as may, in the opinion of the court, be necessary for the accused and his family for a period of three months.

3/ Simple tools and instruments or implements used by the accused in his profession, art or trade.

4/ Where the accused and his family do not have property other than the restrained property as a source of income, such amount of money, in the opinion of the court, necessary to provide for their necessities.

፲፩. የግመልከቻው ይዘት

፩/ የእግድ ትእዛዝ እንዲሰጥ የሚቀርብ በቃለ መሀላ የተደገፈ ግመልከቻ፤

ሀ. የወንጀሉን ፍሬ ነገርና በየደረጃው የተወሰዱትን እርምጃዎች፤ ክስ ያልተመሰረተ ከሆነ ጉዳዩ የሚገኝበትን ደረጃ የሚያሳይ መረጃ

ለ. የሚታገደው ንብረት ወይም ገንዘብ በሙስና ወንጀል የተገኘ ንብረት መሆኑን የሚያሳዩ ወይም ተፈጽሞአል በተባለውና ምርመራ በተጀመረበት የሙስና ወንጀል አማካይነት ተጠርጣሪው ያገኘው የማይገባ ጥቅም ወይም የደረሰ ጉዳትን በሚመለከት አሳማኝ ምክንያቶች፤

ሐ. የንብረቶቹን ዝርዝርና አድራሻ፤ የያዘ መሆን ይኖርበታል።

፪/ የእገዳው ግመልከቻ እና የእግድ ትእዛዙን በመደገፍ የሚቀርቡ ጉዳዮች በተሟላና ግልጽ በሆነ ሁኔታ በቃለ መሀላው ውስጥ በዝርዝር መገለጽ ይኖርባቸዋል።

፫/ የእግድ ትእዛዝ ከተሰጠ በኋላ በተጨማሪ የእግድ ትእዛዝ እንዲሰጥ የሚያስገድድ ሁኔታ የተፈጠረ እንደሆነ መርማሪው ወይም ዐቃቤ ህጉ ለፍርድ ቤት ተጨማሪ የእግድ ትእዛዝ እንዲሰጥ ግመልከት ይችላል።

፲፪. የእግድ ትእዛዝ ስለመስጠት

፩/ የዚህ አዋጅ አንቀጽ ፲ እንደተጠበቀ ሆኖ ፍርድ ቤቱ የቀረበለትን ግመልከቻና ሰነዶች ከመረመረ በኋላ የእግዱን አስፈላጊነት ካመነበት የእግድ ትእዛዝ መስጠት ይችላል።

፪/ ተከላሹ በሌለበት የእግድ ትእዛዝ ከተሰጠ መርማሪው ወይም ዐቃቤ ህጉ ትእዛዙንና የቃለ መሀላውን ግልባጮች ለተከላሹና በትእዛዙ ስሙ ለተጠቀሰው ሌላ ሰው ያደርሳል፤ የእግድ ትእዛዙን ለሚመለከተው ለማናቸውም ሰው ያስታውቃል።

፫/ ፍርድ ቤቱ የተለየ ትእዛዝ ካልሰጠ በቀር ተከላሽ በሌለበት የተሰጠ የእግድ ትእዛዝ የጸና ይሆናል።

፲፫. ንብረት ጠባቂ ስለመሾም

ፍርድ ቤት የእግድ ትእዛዝ የሰጠበትን ንብረት አጠባበቅ በተመለከተ በዚህ አዋጅ ከአንቀጽ ፲፮ እስከ ፳፩ የተመለከቱት ተፈጻሚ ይሆናሉ።

11. Contents of the Application

1/ An application for a restraining order, supported by an affidavit, shall contain:

a) the facts of the case and the measures that have been taken; where a criminal proceeding has not been instituted, an information about the status of the case;

b) indicating information which shows that the property against which a restraining order is requested is acquired by the commission of corruption offence or the suspect is unlawfully enriched or damage ensued as a result of the commission of the corruption offence;

c) detail description of the properties and their location.

2/ Any application that supports the request for a restraining order shall be stated in detail in the affidavit in a complete and precise manner.

3/ Where the situation requires the issuance of an additional restraining order, the investigator or the prosecutor may apply to the court.

12. Issuing of Restraining Order

1/ Without prejudice to article 10 of this Proclamation; the court may, after having examined the application and the document, issue a restraining order where it is convinced or issuing such order.

2/ Where a restraining order is issued ex parte, the investigator or the prosecutor shall serve copies of the order and the affidavit on the defendant or on any other person specified in the order. He shall also notify any person affected by the order.

3/ Unless the court decides otherwise, a restraining order issued ex parte shall be effective.

13. Appointment of Receiver

With respect to the custody of the property against which a restraining order is issued, the provisions of Articles 17 to 21 of this Proclamation shall apply.

፲፬. አግባብ ያለው አካል ሀሳቤነት

፩/ አግባብ ያለው አካል፣

ሀ. ንብረት ጠባቂው ንብረቱን በአግባቡ ማስተዳደሩን ይከታተላል።

ለ. ንብረት ጠባቂው ንብረቱን በአግባቡ አላስተዳደረም ብሎ ካመነ ምክንያቱን በመግለጽ መግለጫ ለፍርድ ቤት ያቀርባል።

፪/ በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ ፩ መሰረት አግባብ ያለው አካል ያቀረበውን መግለጫ ተመልክቶ ፍርድ ቤቱ ተገቢ የመሰለውን ትእዛዝ ይሰጣል።

፲፭. የእግድ ትእዛዝ ስለሚቋረጥበት ሁኔታ

፩/ ፍርድ ቤቱ የውርስ ውሳኔ የሰጠ ከሆነ የእግድ ትእዛዙ ይቋረጣል።

፪/ ተከላሹ በነጻ የተለቀቀ እንደሆነ የእግድ ትእዛዙ እንዲነሳለት ለፍርድ ቤቱ አቤቱታ ሊያቀርብ ይችላል።

፫/ በዚህ አንቀጽ በንዑስ አንቀጽ ፪ በተመለከተው መሰረት ለቀረበው አቤቱታ ፍርድ ቤቱ አቃቤ ህግ አስተያየቱን እንዲሰጥ ይጠይቃል። አስተያየቱን ካዳመጠ በኋላ በቀረበው አቤቱታ መሰረት እግዱ እንዲነሳ ወይም እግዱ ሳይነሳ እንዲቆይ ሊወስን ይችላል።

፲፮. የእግድ ትእዛዝ ስለማንሳት ወይም ስለማሻሻል

፩/ የእግድ ትእዛዝ የደረሰው ወይም ትእዛዙን እንዲ ያውቅ የተደረገ ማናቸውም ሰው የእግዱ ትእዛዝ እንዲነሳለት ወይም እንዲሻሻል ለፍርድ ቤት ማመልከት ይችላል።

፪/ በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ ፩ መሰረት የቀረበውን ማመልከቻና ማስረጃ ፍርድ ቤቱ ከተቀበለው ለመርማሪው ወይም ለአቃቤ ህጉ እንዲደርሰው በማድረግ ምላሽ እንዲሰጥበት ያደርጋል።

፫/ የእግድ ትእዛዝ እንዲነሳ ወይም እንዲሻሻል የቀረበው አቤቱታ በበቂ ምክንያት ላይ የተመሰረተ ሆኖ ያገኘው እንደሆነ ፍርድ ቤቱ ሰጥቶ የነበረውን የእግድ ትእዛዝ እንዲሻሻል ወይም እንዲነሳ ሊያደርግ ይችላል።

፬/ ከዚህ በላይ በንዑስ አንቀጽ ፫ በተመለከተው መሰረት ለመወሰን ተጣርቶ እንዲቀርብለት ፍርድ ቤቱ ባለሙያ ሊመድብ ይችላል።

14. Responsibility of the Appropriate Organ

- 1/ The appropriate organ;
 - a) shall follow up that the receiver is properly administering the property.
 - b) may report to court with tangible reasons where it has reasonable ground to believe that the receiver is not administering the property properly.
- 2/ The court may give an order as it thinks fit on the report submitted by the appropriate organ.

15. Termination of Restraining Order

- 1/ The restraining order shall be terminated where a confiscation order is issued.
- 2/ Where the case is withdrawn or the defendant is acquitted or is not found guilty, the accused may apply to the court for the termination of the restraining order.
- 3/ Where an application for the termination of the restraining order is submitted according to sub article 2 of this Article, the court shall notify the prosecutor to submit its opinion. After reviewing the opinion submitted by the prosecutor, the court may give an order that the restraining order will terminate or stay in force.

16. Withdrawal or Amendment of a Restraining Order

- 1/ Any person who has been served or notified about the restraint order may apply to the court for withdrawal or amendment of the order.
- 2/ Where the court accepts the application and the evidence submitted in accordance with sub-article (1) of this Article, it shall serve same on the prosecutor.
- 3/ Where the court believes that the application for the withdrawal or amendment is based on reasonable grounds, it may amend or allow the withdrawal of the order.
- 4/ The court may assign experts in order to reach a decision under sub article 3 of this Article,

**ንዑስ ክፍል አንድ
የንብረት ጠባቂ ስለመሾም**

፲፮. የንብረት ጠባቂ ስለሚሾምበት ሁኔታ

፩/ ፍርድ ቤቱ የሚመችና ትክክለኛ መሆኑን የገመተ እንደሆነ የእግድ ትእዛዝ የተሰጠበትን ንብረት በተመለከተ ከዚህ ቀጥሎ የተመለከቱትን ትእዛዞች ለመስጠት ይችላል፤

ሀ/ ንብረቱን ተቀብሎ የሚጠብቅ ሰው መርጦ መሾም፤

ለ/ ንብረቱን በይዘታ ወይም በአደራ አስቀማጭነት ወይም በጠባቂነት ለሌላ ሰው ሆኖ የያዘን ሰው ንብረቱን እንዲለቅ፤

ሐ/ የተለቀቀውን ንብረት ጠባቂው ተረክቦ በይዘታው ስር እንዲያደርግ እንዲጠብቅና እንዲያስተዳድር ለማዘዝ፤

መ/ ተቀባዩ የተረከበውን ንብረት ለመጠበቅ ለማስተዳደርና ለማሻሻል የሚያስችለው ሥልጣን ለመስጠት፡፡

፪/ ፍርድ ቤቱ ንብረት ጠባቂው ስለተቀበለው ንብረት የመክሰስ ወይም የመክሰስ መብት እንዲኖረው እንዲሁም ከንብረቱ የሚገኝ ኪራይ ትርፍ ወይም ሌላ ማንኛውም ገቢ ለመሰብሰብና የሰበሰበውንም ገንዘብ ጠቃሚ ለሚሆን ጉዳይ ለማዋል እንዲችል ወይም ፍርድ ቤቱ ተገቢ መስሎ የታየውን ሌላ ስልጣን ሊሰጠው ይችላል፡፡

፫/ በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ ፩ እና ፪ መሰረት ፍርድ ቤቱ የሚሰጠው ትእዛዝ ንብረት ጠባቂውን ለመሾም የሚያስፈልገውን ወጪ ከግምት ውስጥ ማስገባት ይኖርበታል፡፡ አስፈላጊ ሆኖ ካገኘውም ሹመቱን ከመስጠቱ በፊት አስፈላጊው ማጣራት እንዲደረግ ማዘዝ ይችላል፡፡

፬/ በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ ፩/ሀ/ መሰረት በንብረት ጠባቂነት የሚሾመው የተፈጥሮ ሰው የሆነ እንደሆነ ይህ ሰው መልካም ሥነምግባርና ችሎታ ያለው እንዲሁም ከተከላሽ ጋር ዝምድና ወይም የጥቅም ግንኙነት የሌለው መሆን ይኖርበታል፡፡

፭/ በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ ፩/ሀ/ መሰረት በንብረት ጠባቂነት የሚሾመው የህግ ሰውነት ያለው ከሆነ ያለፉት ሶስት አመታት የሂሳብ አያያዙ ንጹህ መሆኑንና የጥቅም ግጭት አለመኖሩ መረጋገጥ ይኖርበታል፡፡

**Subsection One
Appointment of Receivers**

17. Condition for Appointment of Receiver

1/ Where it appears to the court to be just and convenient, it may, with respect to the property on which a restraining order is issued,

- a) appoint a receiver of the property;
- b) remove any person from the possession or custody of the property;
- c) commit the same to the possession, custody or management of the receiver;
- d) confer upon the receiver the power for preservation, management and improvement of the property.

2/ The court may confer upon the receiver all such powers, as to bringing and defending suits, and for the collection of the rents, profits and any other income thereof, the investment and disposal of such rents, profits, or income, for useful purposes, or such other powers as the court thinks fit.

3/ Upon issuing an order in accordance with Sub-Article (1) and (2) of this article, the court shall have regard to the amount of the probable costs of his appointment and may, before making the appointment, direct such inquiries on these or other matters to be made as it thinks fit.

4/ If the person to be appointed as a receiver pursuant to Sub-Article 1(a) of this article is a natural person, such person shall be of good character, with integrity and who has no bond of relationship by consanguinity or affinity or conflict of interest.

5/ If a person to be appointed as a receiver pursuant to Sub-Article 1(a) of this article is a juridical person, it has to be verified that its financial account for the last three years is clean and there is no conflict of interest.

፮/ በዚህ አንቀጽ መሰረት ንብረት ጠባቂ የሚሆኑትን ለማሾም በመርማሪው ወይም በአቃቤ ህጉ ወይም በተጠርጣሪው ሊቀርብ ይችላል። ፍርድ ቤቱም እንደሁኔታው የሌላኛውን ተከራካሪ ወገን አስተያየት በመጠየቅ ይወስናል።

፲፰. ስለንብረት ጠባቂው አበል ክፍያ

ለንብረት ጠባቂው ከተከበረው ንብረት ላይ የሚከፈለውን አበል በሚመለከት ፍርድ ቤቱ በሚሰጠው ጠቅላላ ወይም ልዩ ትእዛዝ ይወስናል።

፲፱. ንብረት ስለማረካከብ

በዚህ አዋጅ መሰረት የተከበረ ንብረትን ለንብረት ጠባቂው ለማረካከብ የሚወጣው ወጪ ከተከበረው ንብረት ላይ በንብረት ጠባቂው አማካይነት ስለሚከፈልበት ሁኔታ በፍርድ ቤት ይወስናል።

፳. ስለንብረት ጠባቂው ግዴታዎች

በዚህ አዋጅ አንቀጽ ፲፯ መሰረት የሚሾም ንብረት ጠባቂ ከዚህ ቀጥሎ የተመለከቱት ግዴታዎች ይኖሩታል።

፩/ እንዲያስተዳድር የተሾመበትን ንብረት በተመለከተ ኃላፊ ለመሆን የሚችል ዋስ ወይም መያዣ የመስጠት፤

፪/ ፍርድ ቤቱ በሚወስነው ጊዜና የአቀራረብ ፎርም መሰረት የሂሳብ መግለጫ እየሰራ የማቅረብ፤

፫/ ፍርድ ቤቱ በሚወስነው መሰረት የሚፈለግበትን ገንዘብ የመክፈል እና

፬/ በራሱ ከባድ ችልተኝነት ወይም ሆን ብሎ ባደረገው ጉድለት በተረከበው ንብረት ላይ ላደረሰው ጉዳት ሀላፊ ሆኖ የመክፈል።

፳፩. የንብረት ጠባቂውን ግዴታ ስለማስከበር

፩/ ንብረት ጠባቂው በራሱ ከባድ ችልተኝነት ወይም ሆን ብሎ በንብረቱ ላይ ጉዳት ወይም ጉድለት ያደረሰ እንደሆነ የሚፈለግበትን ገንዘብ እንዲከፍል ፍርድ ቤቱ ሊያዘው ይችላል።

፪/ ገንዘብ እንዲከፍል ፍርድ ቤቱ ካዘዘው በኋላ ሳይፈጽም የቀረ እንደሆነ ጠባቂው ንብረቱ ተሽጦ ከሽያጩ ላይ የተገኘው ሀብት በችልተኝነት ወይም ሆን ብሎ ያደረሰው ጉድለት እንዲተካ ወይም ጉዳቱን ለመጠገን የሚያስፈልገውን ገንዘብ እንዲከፍል በማዘዝ ቀሪ ገንዘቡ እንዲመለስለት ለማድረግ ይችላል።

6/ To appoint a receiver under this article, the investigator, the prosecutor, or the accused may present candidates. The court, by hearing the opinion of the other party, as the case may be, appoints the appropriate one.

18. Remuneration of the Receiver

The court may, by general or special order, fix the amount to be paid as remuneration from the restrained property for the services of the receiver.

19. Transfer of Property

The court may fix the amount to be paid and the manner of payment to cover the expense for the transfer of the property to the receiver from the restrained property.

20. Duties of the Receiver

Any receiver appointed under article 17 shall have the following duties:

1/ Furnish such security to account for what he shall receive in respect of the property;

2/ Submit his accounts as such periods and in such form as the court directs;

3/ Pay the amount due from him as the court directs; and

4/ Be responsible for any loss occasioned to the property by his gross negligence or willful default.

21. Enforcement of Receiver's Duties

1/ Where a receiver causes damage to or loss of the property by his gross negligence or intentionally, the court may order him to pay the amount due.

2/ If the receiver fails to observe the order of the court, the court may direct his property to be attached and sold and may apply the proceeds to make good any amount found to be due from him or any loss occasioned by him, and shall pay the balance, if any, to the receiver.

**ንዑስ ክፍል ሁለት
ስለማሸግና የሀብት ዝርዝር ስለማዘጋጀት**

፳፪. መርህ

፩/ ዕግድ የተሰጠበትን ንብረት አሸጎ መጠበቅ አስፈላጊ ሆኖ ከተገኘ በዚህ ክፍል የተመለከቱት ድንጋጌዎች ተፈጻሚ ይሆናሉ።

፪/ በፍርድ ቤት ትእዛዝ የተደረገውን እሸግ ፍርድ ቤቱ እንዲነሳ ካላዘዘ በቀር ማንም ሰው እሸጉን ለመቅደድ ወይም ለመክፈት አይችልም። በጉዳዩ ያገባኛል የሚል ወገን እሸጉ እንዲነሳለት ለፍርድ ቤት ማመልከት ይችላል።

፳፫. እሸግ እንዲደረግ ስለሚቀርብ ማመልከቻ

፩/ መርማሪው ወይም ዐቃቤ ህጉ ንብረቱን ማሸግ አስፈላጊ መሆኑን በቃለ መሀላ ወይም በሌላ መንገድ በተረጋገጠ ማስረጃ ለፍርድ ቤት ማመልከት ይችላል።

፪/ የወንጀሉ ጉዳይ ውሳኔ ከማግኘቱ በፊት ፍርድ ቤት በራሱ አስተያየት ወይም ማመልከቻ ሲቀርብለት የማሸግ ትእዛዝ ለመስጠት ይችላል።

፫/ ፍርድ ቤት የማሸግ ትእዛዝ በሚሰጥበት ጊዜ ይህን ስራ ለመፈጸም ተገቢ የሆነ ሰው ከዚህ በኋላ «አሻጊ» በመባል የሚታወቅ መርጦ ይሾማል።

፳፬. ስለመዝገብ

፩/ አሻጊው በፍርድ ቤት ትእዛዝ መሰረት የእሸጉ ሥራ ከተፈጸመ በኋላ ከዚህ ቀጥሎ የተገለጹትን ጉዳዮች የሚያመለክት የራሱ ፊርማ ያረፈበት እሸጉ የተደረገበት ቀንና ዓመተ ምህረት ያለበት መዝገብ ያዘጋጃል።

ሀ. የፍርድ ቤቱ ትእዛዝና ትእዛዙ የተሰጠበት ቀንና ዓመተ ምህረት፤

ለ. የታሸጉትን ነገሮች ዝርዝርና የሚገኙበትን ሥፍራ፤

ሐ. እንዲታሸጉ ከታዘዙት ውስጥ መገኘትና መታሸግ የሚገባቸው ሆነው ሳይገኙ የቀሩትን /የጎደሉትን/ ነገሮች ዝርዝር፤

መ. የታሸጉ ነገሮች ያሉበትን ቤት ወይም የሚገኙበትን ቦታ የሚጠብቀውን ወይም ለዚህ ቤትና ስፍራ አላፊ የሆነ ሰው ካለ ስሙንና አድራሻውን፤

**Sub-Section Two
Affixing of Seals and Making of Inventories.**

22. Principle

1/ Where it is necessary to affix seals on the property on which a restraint order is issued, the following provisions of this sub-section shall apply.

2/ Unless the court decides otherwise, no person may remove or open the seal. Any interested person may apply for the removal of the seal.

23. Application for Affixing of Seals

1/ An application for affixing of seals may be made to the court by the prosecutor upon satisfying the court by affidavit or otherwise that the property should be preserved.

2/ An order for the affixing of seals may be made at any stage of the proceedings by the court of its own motion or on application.

3/ On making an order for the affixing of seals, the court shall appoint such person (hereinafter referred to as the "official sealer") as it thinks fit to carry out such order.

24. Record

1/ The official sealer after having affixed seals in accordance with the order of the court, shall prepare a dated and signed record showing;

a) the order of the court and the date therefor;

b) a list of the property to which seals have been affixed and the place where such property is to be found;

c) a list of the articles to be sealed which cannot be found; and

d) the name and address of the caretaker, if any, in charge of the premises where the sealing has taken place.

፪/ የታሸጉ ንብረቶች የሚገኙበት ቤት ወይም ቦታ ቁልፍ ያለው ሲሆን አሻጊው መክፈቻዎቹን ለፍርድ ቤቱ ፊደላት ለማስረከብ አለበት።

፳፭. ስለሚይታሸጉ ነገሮች

፩/ ከዚህ ቀጥሎ በተመለከቱት ንብረቶች ላይ የእሽግ ትእዛዝ አያርፍባቸውም

ሀ. በተፈጥሮአቸው የሚበላሹ ወይም ቶሎ የሚሻግ ቱና የሚበሰብሱ ሲሆኑ፤

ለ. በመታሸጋቸው ምክንያት የሚበላሹ ወይም ቶሎ የሚሻግቱና የሚበሰብሱ ሲሆኑ፤

ሐ. ለባለንብረቱ አስፈላጊ የሆኑና ፍርድ ቤቱም አስፈላጊ መሆናቸውን ተረድቶ እንዳይታሸግባቸው ያዘዘ ሲሆን፤

፪/ በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ ፩/ሐ/ በተመለከተው መሰረት ፍርድ ቤቱ እንዳይታሸጉ ትእዛዝ የሰጠባቸውን ነገሮች ዝርዝር አሻጊው አዘጋጅቶ ማቅረብ አለበት።

፫/ በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ ፩/ሀ/ መሰረት የእሽግ ትእዛዝ እንዲያርፍበት የተደረገው ንብረት በሐራጅ ተሸጦ ገንዘቡ ተቀማጭ እንዲሆን ፍርድ ቤቱ ለማዘዝ ይችላል።

፳፮. ስለኑዛዜዎችና ስለሌሎች የጽሁፍ ሰነዶች

፩/ አሻጊው በሚያሸገው ነገር ውስጥ የኑዛዜ ጽሁፎች ወይም ቀድሞ የታሸጉ ነገሮች ወይም ሌሎች ሰነዶች ያገኘ እንደሆነ የነዚህ ጽሁፎች ዝርዝር አዘጋጅቶ ባንድ ላይ ጠቅልሎ በእሽጉ ውስጥ እንዲቀመጡ ካደረገ በኋላ ስለዚህ ጉዳይ ትእዛዝ እንዲሰጥበት ያዘጋጀውን ዝርዝር ለፍርድ ቤቱ ያቀርባል።

፪/ ፍርድ ቤቱም እነዚህ ሰነዶች ስለሚቀመጡበት ሁኔታና ስለአያያዛቸው ተስማሚ መስሎ የታየውን ውሳኔ ይሰጣል።

፳፯. እሽግን ስለማንሳት

፩/ እሽግ እንዲነሳ ማመልከቻ ሲቀርብ ወይም ፍርድ ቤቱ በራሱ አስተያየት እሽጉን ማንሳት ተገቢ መሆኑን ሲገምት ትእዛዙን በሚሰጥበት ጊዜ ለጉዳዩ አግባብ ያላቸው ወገኖች ሁሉ እንዲቀርቡ ያዛል፤ ባለጉዳዮቹም ቀርበው ያላቸውን ሀሳብ ለመግለጽ ይችላሉ።

፪/ እሽጉ እንዲነሳ ፍርድ ቤቱ ትእዛዝ ከሰጠ በኋላ አሻጊው እሽጉን በማንሳት እሽጉ ሲከፈት የተገኙትን ነገሮች ዝርዝር አዘጋጅቶ ከፈረመባቸው በኋላ ቀኑንና ዓመቱን ምህረቱን ጽፎ ያቀርባል።

2/ The official sealer shall hand over to the registrar of the court all the keys of the locks he has sealed.

25. No Seals to be Affixed on Certain Property

1/ No seals shall be affixed to the following property;

a) perishable goods;

b) any property to which the affixing of seals might cause deterioration;

c) any property required for the use of a party to the suit specially exempted from sealing by the court.

2/ Details of property on which the court has ordered not to affix a seal, in accordance with Sub-Article 1(c) hereof, shall be submitted to the court by the sealer.

3/ The court may order goods indicated in Sub-Article 1(a) to be sold by auction and have it deposited.

26. Wills and Other Documents

1/ Where the official sealer finds wills, sealed papers or other documents, he shall make a list of such papers and shall place them in a sealed bundle and forward such list to the court for instructions.

2/ The court shall make such order for the custody such documents as it thinks fit.

27. Removal of Seals

1/ Where an application for the removal of seals is made or where the court finds it necessary to remove such seals, all interested parties shall be informed of the day when the order will be made; and if they appear, they may be heard.

2/ When an order for the removal of seals has been made by the court, the official sealer shall remove the seals and shall make a dated and signed report to the court giving particulars of all property which he has unsealed.

፳፮. የንብረቶችን ዝርዝር ስለማዘጋጀት

፩/ ትእዛዝ የተሰጠበትን ንብረት ዝርዝር እንዲዘጋጅና እንዲታወቅ ማስፈለጉን ፍርድ ቤቱ ሲረዳው ይህንኑ ዝርዝር ለማዘጋጀት ይችላል ብሎ የሚገምተውን ሰው/ከዚህ ቀጥሎ «መዝጋቢ» በመባል የሚታወቅ/ መርጦ የዚህኑ ንብረቱ ዝርዝር አዘጋጅቶ እንዲቀርብ ትእዛዝ ይሰጣል።

፪/ መዝጋቢው ከሁለት የማያንሱ ምስክሮች ባለብት በፍርድ ቤቱ ትእዛዝ ላይ ተለይቶ የተገለጸውን የንብረት ዝርዝር ያዘጋጃል። ዝርዝሩም ከዚህ ቀጥሎ የተመለከቱትን ነገሮች ይይዛል።

ሀ. የንብረቱ ዝርዝር እንዲዘጋጅ ፍርድ ቤቱ የሰጠውን ትእዛዝ እና

ለ. የተመዘገቡትን ንብረቶች ትክክለኛ ዝርዝር ከዋጋቸው ግምት ጋር።

፫/ ፍርድ ቤቱ ትእዛዝ ከሰጠ የንብረቶቹ ዋጋ የሚገመተው በፍትህ ብሄር ሥነሥርዓት ሕግ አንቀፅ ፩፻፴፩ በተመለከተው መሰረት በልዩ አዋቂ /ኢክስፐርት/ አማካይነት ይሆናል። ልዩ አዋቂው ባደረገው የዋጋ ግምት ዝርዝር መግለጫ ላይ ቀኑንና ዓመተ ምሕረቱን ጽፎና ፈርሞበት ከመዝጋቢው ራፖርት ጋር ይያያዛል።

፬/ የመዝጋቢው ራፖርት የተጻፈበት ቀንና ዓመተ ምህረት ተዋልቶበትና ተፈርሞበት ለፍርድ ቤት ይቀርባል። ፍርድ ቤቱም በተለይ ለዚህ ጉዳይ በተዘጋጀው መዝገብ ውስጥ በፍርድ ቤቱ ፊደላት-ራር እንዲመዘገብ ካደረገ በኋላ ጉዳዩ ከሚመለከተው መዝገብ ጋር በማያያዝ አባሪ ሆኖ እንዲቀመጥ ያደርጋል።

**ከፍል አራት
ስለንብረት አወራረስ ሥነሥርዓት**

፳፱. በፍርድ ቤት ንብረት እንዲወረስ ስለሚወሰንበት ሁኔታ

በሙስና ወንጀል ተከላኸ ጥፋተኛ ሆኖ የተገኘ እንደሆነ በሙስና ወንጀል የተገኘ ተመጣጣኝ ንብረት እንዲወረስ ፍርድ ቤቱ ውሳኔ ይሰጣል።

፴. የመውረስ ውሳኔን ስለማዘጋጀት

፩/ ፍርድ ቤቱ ተከላኸ በወንጀል ድርጊቱ ጥቅም ማግኘት አለማግኘቱን ወይም ተመላሽ የሚሆነውን የንብረት መጠን ለመወሰን ተጨማሪ ማስረጃዎች ማግኘት አስፈላጊ ሆኖ ካገኘው የጥፋተኝነት ውሳኔ ከሰጠበት ቀን አንስቶ ከስድስት ወር ላልበለጠ ጊዜ ውሳኔውን ሊያዘገዥ ይችላል።

28. Making of Inventory

1/ The court may, where it thinks necessary to prepare an inventory of property, appoint a person (hereinafter referred to as the "official recorder") to carry out the inventory and submit record.

2/ The official recorder shall, in the presence of not less than two independent witnesses, prepare an inventory of the property specified in the order of the court, containing

a) a reference to the order of the court; and

b) an accurate description of each article entered in the inventory and the estimated value thereof.

3/ Where the court so orders, the estimation of value shall be made by an expert, appointed under article 131 of the Civil Procedure Code, whose report, dated and signed, shall be attached as an annex to the official recorder's report.

4/ The report of the official recorder, dated and signed, shall be forwarded to the court and, after being registered by the registrar of the court in a special inventory register, shall form part of the record of the case.

**Section Four
Confiscation Procedure**

29. Confiscation of Property

The court shall issue a confiscation order proportionate to the property acquired by the corruption offence, where the accused is found guilty.

30. Postponement of Confiscation

1/ Where the court considers that it requires additional information to determine whether the defendant has benefited from any criminal conduct or the amount to be recovered, it may postpone the determination for a period not exceeding six months from the date of conviction.

፪/ በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ ፩ መሰረት የመውረስን ውሳኔ ለማዘጋጀት የሚቻለው በዐቃቤ ህግ ጥያቄ ወይም በፍርድ ቤቱ አነሳሽነት ሊሆን ይችላል።

፴፩. ንብረት እንዲወረስ ስለሚቀርብ ማመልከቻ

፩/ ፍርድ ቤቱ ንብረት እንዲወረስ ካልወሰነ በሙስና ወንጀል የተገኘ ንብረት መወረስ ጥያቄ በዐቃቤ ሕግ አመልካችነት ሊታይ ይችላል።

፪/ የንብረት መወረስ ጥያቄ ተከላኸ ጥፋተኛ ሆኖ ከተገኘ በኋላ ሊቀርብ ይችላል።

፴፪. ንብረቱን ለማስመለስ ለሚመለከተው አካል ስለማሳወቅ

በሙስና ወንጀል የተገኘ ንብረት የአንድ የመንግስት መስሪያ ቤት ወይም የልማት ድርጅት ወይም የሌላ ግለሰብ ንብረት ወይም ገንዘብ ከሆነ ይኸው የመንግስት መስሪያ ቤት ወይም የልማት ድርጅት ወይም ግለሰብ በሙስና የተገኘውን ንብረት ወይም ገንዘብ እንዲመለስ በፍትሐብሂር ክስ እንዲመሰርት አግባብ ያለው አካል ሊያሳውቀው ይችላል። አግባብ ያለው አካል በመንግስት መስሪያ ቤት ወይም የልማት ድርጅት የሚመሰረተውን ክስ በሚመለከት ውጤቱን ይከታተላል።

፴፫. ለፍርድ ቤት ስለሚቀርበው የማስረጃ ደረጃ

አንድ ሰው በሙስና የወንጀል ድርጊት ሳቢያ ጥቅም ያገኘ መሆኑን ወይም አለመሆኑን ወይም ተመላሽ የሚሆነውን ገንዘብ መጠን መወሰንን አስመልክቶ የሚነሱ ክርክሮችን ለማስረዳት የሚቀርበው የማስረጃ ደረጃ በፍትሐብሂር ክርክር ጊዜ እንደሚቀርበው የማስረጃ ደረጃ ይሆናል።

፴፬. ተመላሽ ስለሚሆነው የንብረት ወይም የጥቅም መጠንና ንብረቱ ለመንግሥት ገቢ ስለሚሆንበት ሁኔታ

፩/ ተከላኸ በሙስና ወንጀል ያገኘው ንብረትና በወንጀል ከተገኘው ንብረት ያፈራው ንብረት ወይም ተመጣ ጣኝ ተመላሽ ይደረጋል።

፪/ በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ ፩ በተመለከተው መሠረት ተመላሽ የሚሆነው የንብረት መጠን ተከላኸ ካገኘው ጥቅም ወይም ያገኛል ተብሎ ከሚገመተው ጥቅም ማለፍ የለበትም።

፫/ በፍርድ እንዲወረስ ውሳኔ የተሰጠበትን ንብረት ለመንግሥት ገቢ ስለሚደረግበት ሁኔታ ዝርዝር አፈጻጸሙ በደንብ ይወሰናል።

2/ A postponement may be made in accordance with sub-article (1) of this article on application by the prosecutor or by the court of its own motion.

31. Application for Confiscation of Property

1/ Where confiscation of property is not ordered by the court, it may be entertained by the application of the prosecutor.

2/ An application for confiscation of property may be made after conviction.

32. Informing the Relevant Person

Where the property acquired by corruption offence is a property of a public office or public enterprise or any other person, the appropriate organ shall inform such person to sue for the recovery of the property. The appropriate organ shall follow up the civil suit instituted by the public office or the public enterprise.

33. Standard of Proof

The standard of proof required to determine any question arising as to whether a person has benefited from criminal conduct, or the amount to be recovered shall be that applicable in civil proceedings.

34. Property or Benefit to be Recovered and the Manner of Recovering

1/ The defendant shall return the property acquired by the commission of the crime and the benefit derived from the property acquired by the commission of the crime.

2/ The amount of benefit to be returned according to sub-article 1 of this article shall not exceed the benefit or the amount that might be realized.

3/ The manner in which property confiscated by court order shall be transferred to the government shall be subject to Regulations to be issued.

